

NUNAVUT MINING SYMPOSIUM

AGNICO EAGLE NUNAVUT DIVISION UPDATE

Martin Plante



AGNICO EAGLE



ອອກຕູກ ດ້ວຍຄູດຄົນສິລະ^{ັບ}
ບຸລິສີ່ງ^{ັບ}
ເຊື່ອດິຈິບົດ^{ັບ}
ອອກຕູກ^{ັບ} ດ້ວຍຈິຕົມັດສີ່ງ^{ັບ}
ລົງ^{ັບ} ລົງ^{ັບ} (Martin Plante)



AGNICO EAGLE



AGENDA



1 COVID-19 Update

2 Return to Work

3 Nunavut Site Updates

Meliadine Mine

Meadowbank Complex

Hope Bay Project

4 Socio-Economics

5 What's Next?



- 1 የፈረዳዎች-19-ገዢ ማጠቃሚነት
- 2 ለመፈጸም ማስታወሻ
- 3 የዕቅድ ማስታወሻ ማጠቃሚነት
በፈረዳዎች ማስታወሻ
ለማስተካከል
ዘመን
- 4 ፖዕዲ-ለዋጊዎች ማስታወሻ
- 5 የሆኑ ተስተካክል?



COVID-19 Update



AGNICO EAGLE







AGNICO EAGLE

የፋይናኩልና ከፋይ-19-ገብ
ፌዴራል ስርጓሜ ተስፋይ





- Since the start of the pandemic, our main objective has been to ensure the safety of our employees and surrounding communities.
- We implemented measures to limit and control the spread of COVID-19 in the workplace (testing protocols, hygiene measures, mandatory vaccination, no-contact policy between site and communities...).
- As of April 11th, 2022, our protocols and measures were again reviewed to fit the new reality and balance all current territorial, provincial and federal public health restrictions.
- Moving forward: more flexibility at the operational level while ensuring the well-being of employees in a better work environment.





COVID-19 – COMMUNITY SUPPORT





Return to Work



AGNICO EAGLE




ΛΣΩΔΕΪΛ
▷ΩΦΩΦ




AGNICO EAGLE



RETURN TO WORK



- Agnico Eagle has a duty to provide a safe workplace and our priority is to protect the health, safety and wellness of our employees and the surrounding communities
- Employees were sent home with 100% of their base salary for the first month, then 75%
- Implementation of the *Good Deeds Brigade*



- 將莫道尼鷲礦業有限公司與努那尤特人社區的關係從「夥伴」升級為「夥伴關係」，並強調「尊重」和「合作」。
- 莫道尼鷲礦業有限公司100%支持努那尤特人社區的原住民議會。
- 75%的採礦收入將直接歸屬於努那尤特人社區。

Nunavut Site Updates



AGNICO EAGLE



බୋଗ୍ଲି
ଡାକ୍ଟରାଜୁଆର୍ଦ୍ଦା
ଡାକ୍ଟରାଜୁଆର୍ଦ୍ଦା



AGNICO EAGLE



MERGER OF EQUALS WITH KIRKLAND LAKE GOLD



- **Agnico Eagle and Kirkland Lake Gold Ltd. successfully completed a merger of equals on February 8, 2022.**
- The merger positions **Agnico Eagle as the largest gold producer in Canada (3rd worldwide).**
- Six strong operating regions in stable political jurisdictions – Ontario, Quebec, Nunavut, Australia, Finland and Mexico.
- ESG leader in corporate responsibility, low GHG emissions intensity and long history of partnership with local communities.



MELIADINE MINE

- **Mine Type:** Underground and Open Pit
- **People:** 1,308 (full time and contractors)
- **Inuit Employees:** 157
- **2021 Production:** 391,687 oz gold
- **Estimated Mine Life:** 2032



የኢትዮጵያ ደንብ

- የዚህ ስምምነት በኋላው እንደሆነ ይችላል፡ ይህም ሰነድ ሲሆን የሚመለከት ስምምነት ይችላል
 - ሰነድ ዓይነት የሚመለከት ስምምነት ይችላል፡ 1,308 (አሁን ዓይነት ሰነድ የሚመለከት ስምምነት ይችላል)
 - ሰነድ ዓይነት የሚመለከት ስምምነት ይችላል፡ 157
 - 2021 ሰነድ ዓይነት የሚመለከት ስምምነት ይችላል፡ 391,687 ዓይነት ሰነድ
 - ሰነድ ዓይነት የሚመለከት ስምምነት ይችላል፡ 2032



MELIADINE MINE – UPDATE



- Production ramp up completed.
- Exploration strategy focusing on extending mineral reserves and resources for long-term Life of Mine (LOM).
 - Tiriganiaq underground
 - Pump underground
- Meliadine Extension permitting process ongoing.
 - Adding new open pit operations.
 - Mill capacity expansion to 6,000 tons per day.
- Water Management – waterline project





MELIADINE MINE – UPDATE ON THE WATERLINE PROJECT



- **Waterline Project:** a 34 KM waterline to transport treated saline groundwater.
 - Dual 16-inch diameter pipes and diffuser to disperse water away from shore
- **Purpose:** replace current method of trucking treated groundwater to Melvin Bay, Rankin Inlet.
 - Community feedback well integrated into project.
 - Minimizing surface contact water discharge to Meliadine Lake.
 - Waterline to be covered on 90% of its length.
- **Permitting process status:** completed.
- **Long-term solution to minimize discharge of surface contact water to Meliadine Lake.**





MEADOWBANK COMPLEX

- **Mine Type:** Open Pit and Underground
- **People:** 1,743 (full time and contractors)
- **Inuit Employees:** 366
- **2021 Production:** 324,808 oz gold
- **Estimated Mine Life:** 2027



MEADOWBANK SITE



AMARUQ SITE

◀▶ኋላቸውን ከተማ



◀LP96

MEADOWBANK COMPLEX – LIFE OF MINE



- Current Life of Mine: 2027
- Options to extend Meadowbank Complex operations under review.
 - Aggressive exploration program ongoing.
 - Studies to be completed.
 - Preliminary figures in need of improvement (dependent on exploration results).
- Permits needed by 2024 – application process has started.




- የመጀመሪያው ማስታወሻ: 2027
 - የአዲሱ አገልግሎት ቀን ማስታወሻ ይሰጣል፡
 - የመጀመሪያው ማስታወሻ ይሰጣል.
 - የመጀመሪያው ማስታወሻ ይሰጣል.
 - የመጀመሪያው ማስታወሻ ይሰጣል.
 - የመጀመሪያው ማስታወሻ ይሰጣል - 2024-ኛው ዓመት የመጀመሪያው ማስታወሻ ይሰጣል.





PERMITTING – WHALE TAIL EXTENSION




- Whale Tail Extension for possible long-term future of Meadowbank Complex.
- Current permits allow Whale Tail/IVR deposits until 2027.
- Production extension based on expanding Whale Tail Pit into Mammoth Lake as well as underground expansions.
- Using a similar footprint as what was already assessed for Whale Tail Project.
- Community members consulted through Meadowbank Extension Information Sessions.
- Short timeline provides challenge.









HOPE BAY PROJECT

- **Property Focus:** Exploration & Growth Project
- **People:** 232
- Acquired from TMAC in early 2021
- Focus adjusted in February 2022



חַדְקָנָה אֲסֻרָה

- ለጥቅምት በርሃን: የወጪና ስራው ማረጋገጫ እና ስራው ማረጋገጫ
 - ሰዕስ: 232
 - ለሰነድ ተመርጓሚያ መመሪያ በትክክል ተመርጓሚያ ይችላል
 - ለሰነድ ተመርጓሚያ መመሪያ በትክክል ተመርጓሚያ ይችላል
 - ለሰነድ ተመርጓሚያ መመሪያ በትክክል ተመርጓሚያ ይችላል



Digitized by srujanika@gmail.com

HOPE BAY – EXPLORATION FOCUS



- Strategic long-term investment for Nunavut portfolio
- Previous operating strategy – low volume, high cost
 - Not sustainable.
- Current focus: exploration and studies
 - Increase resources and reserves
 - Optimize current production scenario
 - Determine the best long-term operating strategy
- Exploration activities to increase.
 - Doris – surface and underground
 - Madrid and Boston deposits
- Best approach to realize full potential of the mine and its large land package

- ከዚህ በርሃን ልቦና የጥቅምት ለመስጠት ተወስኗል
 - ገዢ ማስረጃ ለማስረጃ በርሃን ስራውን ተወስኗል
• የጥቅምት ለማስረጃ ተወስኗል.
 - የዚህ በርሃን ለማስረጃ ተወስኗል፡ የዚህ ስራውን ለማስረጃ ተወስኗል
 - የዚህ በርሃን ለማስረጃ ተወስኗል
 - ለማስረጃ ተወስኗል ለማስረጃ ተወስኗል
 - • የዚህ በርሃን ለማስረጃ ተወስኗል
 - የዚህ ስራውን ለማስረጃ ተወስኗል.
 - የዚህ ስራውን ለማስረጃ ተወስኗል
 - የዚህ ስራውን ለማስረጃ ተወስኗል
 - ለማስረጃ ተወስኗል የዚህ ስራውን ለማስረጃ ተወስኗል



- Exploration and Development-focused roles are priority.
- Hiring process for Nunavummiut employees coming soon.
- Ramp-down and employee redeployment.
 - Majority redeployed to other company sites.



WE'RE HIRING

<u>Environmental Field Assistant</u>
ID 2022-1780 Post End Date 5/26/2022
<u>Core Technician</u>
ID 2022-1779 Post End Date 5/26/2022

- Կամաց հաջողակաց պատճենահանություն և աշխատավայրի համապատասխան պահպանը.
- Համապատասխան պատճենահանություն և աշխատավայրի համապատասխան պահպանը.
- Համապատասխան պատճենահանություն և աշխատավայրի համապատասխան պահպանը.
- Համապատասխան պատճենահանություն և աշխատավայրի համապատասխան պահպանը.



WE'RE HIRING

[Environmental Field Assistant](#)

ID 2022-1780 Post End Date 5/26/2022

[Core Technician](#)

ID 2022-1779 Post End Date 5/26/2022

Socio-Economics



AGNICO EAGLE



ΔΩΔ^ε-
ΑΡΨ<^ε—ΔΩ^εΠ^ε



AGNICO EAGLE



NUNAVUT | 2021 SOCIO-ECONOMIC CONTRIBUTIONS



2021 PRODUCTION - 772,721 oz of gold

- **Meadowbank:** 324,805 oz of gold
- **Meliadine:** 391,687 oz of gold
- **Hope Bay:** 56,229 oz of gold

2022 PRODUCTION FORECAST - 695,000 to 740,000 oz of gold

- **Meadowbank:** 335,000 to 360,000 oz of gold
- **Meliadine:** 360,000 to 380,000 oz of gold
- **Hope Bay:** production activities suspended for 2022 and focus on exploration activities

3,880

Employees and contractors
Including over **370** positions
filled by Inuit

About
\$8.2M

in Payroll taxes to the
Government of Nunavut

Over
\$842M

Spent with approx. 60 Inuit
businesses (63 % local
procurement)

Agnico Eagle now
represents more than
25%
of Nunavut's GDP



About
\$28M

in annual salaries for
Kivalliq communities

Over
\$2M

in Donations and
Sponsorship

About
\$9.8M

in Exploration Spend

\$270M

in Road Construction since
2007 (Over 200 km of roads)

2021 ሰዕስና የሚገኘውን ስራውን አጠቃላይ - 772,721 ቤት ደንብ

- ለንግድ ብቻ: 324,805 ቤት ደንብ
- ርሃኝ: 391,687 ቤት ደንብ
- ዘመኑ: 56,229 ቤት ደንብ

2022 ሰዕስና የሚገኘውን ስራውን አጠቃላይ - 695,000-740,000 ቤት ደንብ

- ለንግድ ብቻ: 335,000-360,000 ቤት ደንብ
- ርሃኝ: 360,000-380,000 ቤት ደንብ
- ዘመኑ: ሰዕስና የሚገኘውን ስራውን አጠቃላይ የሚከተሉት መረጃዎችን የሚያሳይ



3,880

ለንግድ ደንብ የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ
370 የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ
የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ

\$8.2 ጥርብ

የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ
የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ

\$842 ጥርብ

የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ
የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ
የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ

\$9 ጥርብ

የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ

\$28 ጥርብ

የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ
የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ

\$2 ጥርብ

የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ

\$9.8 ጥርብ

የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ

\$270 ጥርብ

የሚሰጠው ስራውን አጠቃላይ



BEING A GOOD NEIGHBOUR – PRESENCE IN COMMUNITIES

- **Territory re-opening – opportunities:**
 - Recruitment
 - Operational vision
 - Resume presence, participation and investment in community initiatives and organizations
 - Consultation activities



- የዕለታዊ ሪፖርት በኋላ እንደሆነ ይችላል፡
 - ለመስጠት የሚከተሉት ስም መሆኑን የሚያሳይ
 - የዕለታዊ ሪፖርት በኋላ እንደሆነ ይችላል፡
 - ለገዢ የሚከተሉት ስም መሆኑን የሚያሳይ
 - ለገዢ የሚከተሉት ስም መሆኑን የሚያሳይ



BEING A GOOD NEIGHBOUR – PARTNERSHIPS



- Partnership to develop – Ilitaqsiniq
- Water donation to Iqaluit – being there when it counts
- Kivalliq Hydro Fibre Link
- Wind Tower – Kitikmeot



Agnico Eagle Mines Limited
October 14, 2021 ·

...
AEM Meliadine
October 14, 2021 ·
As a way of providing support to the community of Iqaluit currently facing a crisis with drinking water, Agnico Eagle will be shipping approximately 15,000 litres of clean drinking water (potable) by cargo flight on October 15.
Water is a vital resource and Agnico Eagle is committed to helping communities surrounding our operations during their times of need.

Agnico Eagle Mines Limited
July 21, 2021 ·
Agnico Eagle Mines Limited is proud to announce a first step towards the development of a wind-powered energy project at our [AEM Hope Bay](#) property in Nunavut; an initiative that supports our Climate Action strategy towards a net-zero emissions target for 2050.



- ለርሃኑ ንብረቱ የሚጠናው - ለመስጠት ተከራክሩ
 - ለዚህ የሚጠናው ስምምነት የሚያሳይ - ለማስተካከል የሚገኘውን የሚያሳይ
 - የሚጠናው ስምምነት የሚያሳይ
 - የሚጠናው ስምምነት የሚያሳይ



The image shows a large, stylized black silhouette of an eagle in flight, positioned centrally over a landscape of land and water under a sunset sky. The Agnico Eagle logo is visible in the top left corner, and three dots in the top right corner indicate more content.

Agnico Eagle Mines Limited

October 14, 2021 · 🌎

...

AGNICO EAGLE

AEM Meliadine

October 14, 2021 · 🌎

As a way of providing support to the community of Iqaluit currently facing a crisis with drinking water, Agnico Eagle will be shipping approximately 15,000 litres of clean drinking water (potable) by cargo flight on October 15.

Water is a vital resource and Agnico Eagle is committed to helping communities surrounding our operations during their times of need.



What's Next?



AGNICO EAGLE



ΡΩΣΙΑΝΑ ΔΟΣΙΔΗΛΙΑ?



AGNICO EAGLE



- Continue to be a **neighbour of choice**.
- Our vision is to have our mines **managed by Nunavummiut and supported by local entrepreneurs**.
- Adding certainty to secure the long-term future of operations in Nunavut.



WHAT'S NEXT







Thank You

Matna

‘dɬəoɬ̣’

Quanaqutin

Trading Symbol:
AEM on TSX & NYSE

Investor Relations:
416-847-8665
info@agnicoeagle.com

agnicoeagle.com

